

## የመስመር ላይ (ኦንላይን) ምዝገባ አዲስ ተማሪ

ልጅዎን(ልጆችዎን) ለመመዘገብ አመቺ እና ፈጣን መንገድ ያቀርባል።

ለተጨማሪ የምዝገባ መረጃ፣ ወይም ኦንላይን ምዝገባውን በሚሞሉበት ጊዜ ማናቸውም ጥያቄዎች ወይም ችግሮች ካጋጠሙዎት ን/ቤትዎን ያነጋግሩ።



### 1. በመለያ መግባት

- በት/ቤቱ ወይም የምዝገባ አገልግሎቶች በተለከ ኢሜይል ላይ ማስፈንጠሪያ ተሰጥቷል
- ኢሜይል ካልደረሰዎት የእርስዎን አይፈላጌ መልእክት ወይም ቆሻሻ ማቀፊያ ይመልከቱ

\*Choice/ዘን ተማሪዎች እባካችሁ Choice እና የምዝገባ አገልግሎቶችን በ <https://schoolchoice.dpsk12.org/ይጎብኙ>

- ማስፈንጠሪያ ይክፈቱ፤ አሳሾች ይጠቀሙ **Chrome** ወይም **Firefox**

እባክዎ እነዚህን ሰነዶች ለመስቀል ያዘጋጁ

- ህጋዊ የአድራሻ ማስረጃ
- የተማሪ(ዎች) የልደት ማረጋገጫ
- የምዝገባ መዝገቦች

Dear \_\_\_\_\_,

Welcome to Online Registration. Before you begin, please gather the following:

- Household information -- address and phone numbers
  - If you haven't already provided your school with your proof of address, please have a utility bill with service address, mortgage statement or rental agreement available to upload or bring to school by the start date;
- Parent information -- work and cell phone numbers, email addresses;
- Student information -- demographic and health/medication information
  - if you haven't already provided the school with your student's proof of birth and immunization record, please have it available to upload or bring to school by the start date;
- Emergency contact -- phone numbers

**Note:** Required fields are marked with a red asterisk. The district will receive the data exactly as it is entered, so please be careful of spelling, capitalization and punctuation and use legal names. Dates should be entered as MM/DD/YYYY and phone numbers as xxx-xxx-xxxx.

If you need assistance, reference the [Online Registration Navigation Guide](#) (New), or reach out to your school.

Please click the link below (or copy/paste it into a browser) to begin your Online Registration application. If you need to stop before completing the application, select Save/Continue to save the information and click the below link to resume.

<https://campusdev.dpsk12.org/campus/OLRLoginEmail/icode>

Families will need to submit the following documents:

- Verification of child's age.** Acceptable documents include a copy of the child's birth certificate, baptismal record or hospital record.
- Verification of current address.** Acceptable documents include copy of current lease, proof of home ownership, or utility bill such as gas, electric, water or cable.

### 2. የቋንቋ ምርጫ

- ተመራጭ ቋንቋዎን ይምረጡ።

ኦንላይን ምዝገባውን በቋንቋዎ ስለማሰስ እገዛ ለማግኘት፣ እባክዎ ለትምህርት ቤትዎ ይደውሉ።

**Infinite Campus Online Registration**

English | Español | Tiếng Việt

Please select your preferred language.

Por favor, elija su idioma preferida.

Vui lòng chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn

### 3. ኤሌክትሮኒክ ፊርማ

የእርስዎን "ኤሌክትሮኒክ ፊርማ" ይተይቡ

- "Submit" አሰገባ ይጫኑ

አዲስ መስኮት ይከፈታል።

- "Begin" (ጀምር) የሚለውን ጠቅ ያድርጉ።

\*ለ 60 ደቂቃዎች ምንም እንቅስቃሴ ከሌለ የክፍለ ጊዜዎ ሰዓት ያልቃል። መውጣትና ቆይቶ መመለስ ካስፈለግዎት ማስቀመጥዎን ያስታውሱ። ወደ ተቀመጠው ማመልከቻ ለመመለስ ኢሜይል ላይ የተሰጠውን ማስፈንጠሪያ ይመልከቱ።

By typing your name into the box below you attest that you are the legal guardian for the student(s) you are registering, and the data you are entering/verifying is accurate and true to the best of your knowledge.

Submit

**Infinite Campus Online Registration**

English | Español | Tiếng Việt

Welcome to Online Registration

Begin

# ማማመልከቻ ማጠናቀቅ

## 4. HOUSEHOLD TAB (የቤተሰብ ትር)

በእያንዳንዱ ክፍል ላይ መረጃውን ያስገቡ

- "Home Phone" (የቤት ስልክ ቁጥር)
- ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next" (ቀጣይ) ይጫኑ
- "Student's Primary Residence" (የተማሪ ተቀዳሚ መኖሪያ)

አድራሻው በተቆልቋይ ውጤቶች ላይ ከሌለ፣ በእያንዳንዱ በሚመለከተው ቦታ ላይ በመተየብ አድራሻውን ያስገቡ።

- "Upload proof of address" (የመኖሪያ አድራሻ ማስረጃ ስቀል) ይጫኑ፤ የአርሰዎን ህጋዊ የመኖሪያ አድራሻ ያስገቡ

(ሊዘ፣ የቤት ባለቤትነት ማስረጃ፣ የፍጆታ ደረሰኝ ለምሳሌ ነዳጅ፣ ውሃ፣ ወይም ኬብል)

የቤተሰቡ ክፍል ሲጠናቀቅ

- ወደ ቀጣዩ ትር ለመሄድ "Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ።

አንድ ጊዜ በትር ውስጥ ሁሉንም ክፍሎች ሲያጠናቅቁ እና ሲያስቀምጡ፣ ትሩ ከሰማያዊ ወደ አረንጓዴ ይቀየራል።

\* Indicates a required field

Household Parent

Home Phone

Next

Student's Primary Residence

Save/Continue

Student's Primary Residence

\*Verify or add the information below. Update any information

Number Prefix Street

9431 City State Zip

9431 Tammy Ln, Parker, CO 80134 7511 Douglas

9431 Saint Paul Ct, Thornton, CO 80229 1411 Adams

9431 E 5th Ave, Denver, CO 80230 6515 Denver

9431 W Rice Ave, Littleton, CO 80123 1191 Jefferson

New students, or students that have a change of address, please upload proof of address if your address has changed.

Upload proof of address

Save/Continue

## 5. PARENT TAB (የወላጅ ትር)

\*ከተማሪው ጋር የሚኖረው ወላጅ/አሳዳጊ መታከል አለበት።

በእያንዳንዱ ክፍል ላይ መረጃውን ያስገቡ

- "Demographic" (ስነ ሕዝባዊ)
- ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next" (ቀጣይ) ይጫኑ
- "Contact Information" (የአውቂያ መረጃ)
- "Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ

አረንጓዴ ምልክት ሁሉም ክፍሎች መጠናቀቃቸውን ያሳያል

ሁሉንም ወላጆች/አሳዳጊዎች አክለው ሲጨርሱ

- ወደ ቀጣዩ ትር ለመሄድ "Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ።

Household Parent

Parent Name: [Name]

Demographics

Contact Information

Cancel Save/Continue

Parent

Legal First Name	Legal Last Name	Gender Identity	Completed	Record Type	Linked to Campus Name
Jane	Doe	F	✓	New	<a href="#">Edit</a> Jane Doe

Add New Parent

Back Save/Continue



**ሁለተኛ ቤተሰቦች**

ወላጅ/አሳዳጊ በተማሪው ተቀዳሚ መኖሪያ ላይ የማይኖር ከሆነ፣ የሚያሳውቀው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ።

**ተማሪ(ዎች) ከዚህ አሳዳጊ ጋር በትርፍ ሰዓት የሚኖር ከሆነ**

አድራሻውን እና የስልክ ቁጥሩን ያስገቡ

አድራሻው በተቆልቋይ ውጤቶች ላይ ከሌለ፣ በእያንዳንዱ በሚመለከተው ቦታ ላይ በመተየብ አድራሻውን ያስገቡ።

**አድራሻ ለመስጠት ካልፈለጉ ለ ዚህ አሳዳጊ**

"I will not provide an address for this parent" (ለዚህ ወላጅ አድራሻ አልሰጥም) የሚለው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ

**አንድ ጊዜ ከተጠናቀቀ**

- ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next" (ቀጣይ) ይጫኑ
- የእውቂያ መረጃ ያስገቡ
- ሲጨርሱ "Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ

Please uncheck this box if this parent/guardian does not live at the primary household of the student(s). parent/guardian that resides at the student's primary address has been added before completing this registra  
If you have indicated an address change to the primary household earlier in the application it will not be refle  
school receives the submitted application with an uploaded proof of address and has made the change in our

Number  Prefix  Street  Tag  Direction

City  State  Zip  Ext.  County

Click on your address if it appears in box

Phone Number (  ) -

[Click Next to continue.](#)

I will not provide an address for this parent.

**Contact Information**

**6. EMERGENCY CONTACT TAB (የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ ትር)**

እባክዎ አንድ የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ ለማክል ያስቡ

"Add New Emergency Contact" (አዲስ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ እውቂያ አክል) ይጫኑ

በእያንዳንዱ ክፍል ላይ መረጃ ያስገቡ

- "Demographics" (ስነ ሕዝባዊ)
- ወደ ሚቀጥለው ክፍል ለመሄድ "Next" (ቀጣይ) ይጫኑ
- "Contact Information" (የእውቂያ መረጃ)
- "Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ

✓ **አረንጓዴ** ምልክት ሁሉም ክፍሎች መጠናቀቃቸውን ያሳያል

ሁሉንም የድንገተኛ ጊዜ ተጠሪ እውቂያዎች አክለው ሲጨርሱ

ወደ ቀጣዩ ትር ለመሄድ "Save/Continue" (አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ።

\* Indicates a required field

✓ Household → ✓ Parent → Emergency Contact

Emergency Contact

Legal First Name  Legal Last Name

✓ Household → ✓ Parent → Emergency Contact

**Contact Name: John Doe**

▶ Demographics

▼ Contact Information

Emergency Contact

Legal First Name	Legal Last Name	Gender Identity	Completed	Record Type	Remove Existing Contact	Linked to Campus Name
John	Doe	M	<input checked="" type="checkbox"/>	New	<input type="button" value="Edit"/>	John Doe



## 7. STUDENT TAB (የተማሪ ትር)

🔒 "Add New Student" (አዲስ ተማሪ አክል) ይጫኑ

ለሚመዘገበው ተማሪ በሙሉ በእያንዳንዱ ክፍል ላይ መረጃውን ያስገቡ።

🔒 "Student Age Verification" (የተማሪ እድሜ ማረጋገጫ) - የተሰቀለ የልደት ሰነድ ማለት የልደት ሰርተፊኬት፣ የሆስፒታል መዝገቦች፣ የክርስትና መዝገብ፣ ፓስፖርት

🔒 "Immunizations" (ክትባቶች) - መዝገቦችን መስቀል

★ የጋራ ልጅ ማሳደግ - ተማሪው ከሁለቱም አሳዳጊዎች ጋር በተለያዩ ቤት ውስጥ የሚኖር ከሆነ፣ **"Secondary Household"** (ሁለተኛ ቤተሰብ) ሳጥን ላይ በ **"Relationships - Parent/Guardians"** (ግንኙነቶች - ወላጅ/አሳዳጊዎች) ክፍል ውስጥ ምልክት ያድርጉ።

✔ **አረንጓዴ** ምልክት ሁሉም ክፍሎች መጠናቀቃቸውን ያሳያል

የተማሪው ክፍል ሲጠናቀቅ

🔒 ወደ ቀጣዩ ትር ለመሄድ **"Save/Continue"** (አስቀምጥ/ቀጥል) ይጫኑ።

መውጣትና በሌላ ቀን ተመልሰው የተማሪ ክፍሉን ማጠናቀቅ ከፈለጉ፣ **"Save/Continue"** (አስቀምጥ/ቀጥል) መጫንዎን አይርሱ። በዛ ጊዜ ገብቶ የነበረው መረጃ በሙሉ ይቀመጣል።

[Add New Student](#)  
[Back](#)

Student Age Verification

If a proof of birth has not been provided to the school for this student, please upload a proof of birth.

[Upload Birth Certificate](#)

Immunizations

Click below to upload immunization records or exemption documents. You may also provide these to the School Nurse.

[Upload Immunization Record or Exemption](#)

Relationships - Parent/Guardians

At least one person must be marked as 'Guardian'.\*

Name	Relationship*	Guardian	Mailing	Portal	Messenger	Secondary Household	Contact Sequence*
Father		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Mother		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3

Student

Legal First Name	Legal Last Name	Gender Identity	School	Completed	Record Type
Janet	Doe	F	Bromwell Elementary School	<input checked="" type="checkbox"/>	New

[Add New Student](#)  
[Back](#) [Save/Continue](#)

## 8. COMPLETED TAB (የተጠናቀቀ ትር)

🔒 "Online Registration Summary PDF" (የመስመር ላይ ምዝገባ ማጠቃለያ PDF) ይጫኑ በአዲስ መስኮች ይከፈታል

🔒 መረጃዎን ይከልሱ

🔒 ለመዘገብዎ ያስቀምጡ፣ ያትሙ፣ ወይም **"Online Registration Summary PDF"** (የመስመር ላይ ምዝገባ ማጠቃለያ PDF) ቅጂ አሜይል ያድርጉ

🔒 መስኮች ይዘጉ፤ ወደ **"Completed tab"** (የተጠናቀቀ ትር) ይመለሱ

\*የክፍሉን ትር ከማያው የላይኛው ክፍል ላይ በመገኘት እና **"Edit"** (አርትዕ አድርግ) በመገኘት የጠፋ ወይም ትክክል ያልሆነ መረጃ ማስተካከል ይቻላል።

ሁሉም ክፍሎች ሲጠናቀቁ

🔒 "Submit" አስገባ ይጫኑ

🔒 "Confirm" (አረጋግጥ) ይጫኑ

### የመስመር ላይ ምዝገባ አሁን ተጠናቅቋል

የመስመር ላይ ምዝገባ እንደተጠናቀቀ የአሜይል ማሳወቂያ ይደርስዎታል።

If any changes are necessary, return to that section to make. Once submitted, you will not be able to modify this data.

[SUBMIT](#)  
[Back](#)  
[Online Registration Summary PDF](#)

Online Registration Summary Page 1 / 2  
139970

Approved By: \_\_\_\_\_  
Approved Date: \_\_\_\_\_  
Application End Year: 2021

Confirmation Number: # 139970  
Application Created By: Jane Doe

Household	Student
Home Phone: _____ Phone: (725)252-2555 Home Phone: Voice _____ Text _____	Do: Janet Student Number: _____ DOB: 05/04/2012 Gender: F <b>Relationships</b> Jane Doe - Mother

✔ Household ✔ Parent ✔ Emergency Contact ✔ Student **Completed**

Click BACK if you need to edit your application or Click SUBMIT if everything is correct.

If any changes are necessary, return to that section to make your changes prior to submitting. Once submitted, you will not be able to modify this data.

[SUBMIT](#)  
[Back](#)  
[Online Registration Summary PDF](#)

Warning

Once you click submit, you will not be able to edit this online application. Are you sure you that you are ready to submit?

[Confirm](#) [Cancel](#)

